

! "#\$%&'()*+
+,\$()\$.#&+/0-#12&! "31/&
+%43(85)6"17&89: ;<89&

&

! "#\$%&'()*+,\$- .*/' \$%) *"' %1 2#3' *\$#4%5) - - , 2#+4% ' 3' 7) (- ' 2+\$%' 7. + ' 6%#) %8) \$+) 2%9) 77' : ' ;\$%
#2+ ' *5) 77' : #. + ' % + ' 7' + #5\$%(*): * . - % 26%' "' %<+ ' 7' + #5\$%<63#)\$ *4%8) . *6;\$%<<8>% 5+#3##' \$%6, *#2: %' "' %
(. \$+% 5. 6' - #5%4' . *?%0%

%

%

: =&&+. 3/) >-. &3%/&+\$, ()\$.#&?-*, (-*, \$&&

&

+&&+ ' &+. 3/) >-. &' "%#" 1\$-4>&

%

! "' %<+7. 2+#5%9) . \$+%9) 20' *' 25' %<99>%\$ () 2\$) *' 6%#+\$%A+' %4' . *%0%#2##. + #3' \$%) * : . 2#/' 6%B4%
+' "' %<99%<5. 6' - #5%9) 2\$) *+ #, - %<99<9>?%0! "' %<99<9%7' 3' * . : ' \$%' "' % + ' 7' + #5\$% \$) 5#. + #) 2% 26%
#6' 2#+4%) 0%' "' %A%<99%#2\$+##, + #) 2\$%#2%) *6' *%4) % 2*#5' "% "' #*% 6, 5. + #) 2. 7%- #\$\$#) 2?%8) \$+) 2%9) 77' : ' %
\$+, 6' 2+\$%0. 5, 7+4% 26% 6- #2#\$+. +) *\$%(. *+ #5# (. + ' 6%#2%<99<9% 3' 2+\$%' 76%6, *#2: %B) + ' 10. 77% 26%
' . *74% (. *+% 0%\$ (*#2: %\$ - ' \$+' *\$?%0D, ' %) % "' %9EFGDH@I %5*#5\$C%\$' 3' * . 7% 3' 2+\$%5' 6, 7' 6%0) *%7. + ' *%#2%
+' "' %\$ (*#2: %J' *' %5. 25' 77' 6?%0%

%

! "' %<99%K' . 6' *\$"' #(%L4- () \$#, - %J. \$%' 76% +%' "' %1 2#3' *\$#4%) 0%K) , #3#77' %) 2%M' B* , . *4%NOHP. *5' "%?%
! "#\$% 22, . 7% 3' 2+%B*) , : "' +%) : ' "' *%4' . - \$%) 0%\$+, 6' 2+%7' . 6' *\$%0*) - % 77%@A% 2#3' *\$##' \$%) %6#\$5, \$\$%
+' "#\$%4' . *;\$%' "' - ' %) 0%Q&' . 5' "#2: %L) 5#. 7%9" . 2: ' %' "' *), : "' %L+) *4+ 77#2: ?R%

%

! "' %<+7. 2+#5%9) . \$+%9) 20' *' 25' %<99>%<63) 5. 54%D. 4\$%J' *' "' 76%) 2%E5+) B' *%NSHNN#2%T . \$' "#2: +) 2C%
D?9?%0! "' %B#. 22, . 7% 3' 2+C%5)) *6#2. + ' 6%B4%' "' %1 2#3' *\$#4%) 0%J##+\$B, * : C%(*) 3#6' \$% 2% V(' *# 2+#. 7%
7' . *#2: %) (() *+, 2#+4%) *%\$+, 6' 2+\$%#2+ ' *' \$+' 6%#2% 63) 5. 54% 26%() 7##5. 7% 2: . : ' - ' 2+?%

L5")7. *\$"#(\$%) *%#2: , #\$\$\$ 6% 5"# 3' - ' 2+%2% 5. 6' - #5\$C% +'7' +5\$C% 26%) - - , 2#+4\$' *3#5' C% \$%
 J' 77% \$()+' 2+#. 790) *% * . 6, . +' %\$, 64?%d "" 4%J' ** %) 2) *' 6%' -)+' 74% +% "' %NO+' %<22, .7%<99%
 L5")7. *\$"#(%5' *' -) 24#2%< (*#7?00%

%

9. +%(7. 2\$%)%r /C\$ c600s0j 24000. 2412589. 92cmBT - 0. 0025T c30007T 00s0j 24000. 2412589. 92cmBT - 0. 746386T m/T T 4

!''%(*#- . *4% \$' %)0%'' %<U&#%\$%)2% %' . - HB4H+' . - %* . +'' *%'' . 2% 2%)3' * . 77%2\$+#, +#)2. 7%B. \$#\$?%
!' . - \$%- , \$+% . *2% %) , *H4' . *% 3' * . : ' %<U&#%)0% +%'' . \$+%d _S

)*: . 2#/. #) 2\$%#257, 6#2: %X' J+) 2%T' 77' \$7' 4%Y)\$ (#. 7C% ' . - % - (. 5+c%8' \$+%8, 66# ' \$C% 26%M*. 25#5\$. 2q\$% 9''#76*' 2;\$%Y)\$ (#. 77%

%

G2%D' 5' - B' *NS@1C%' ' %L+, 6' 2+H<+'7' + 'D' 3' 7) (- ' 2+%E00#5' %')\$+' 6#+\$% 22, . 7%<6) (+H<H9''#76% ' 3' 2+%J''#5''%5) 22' 5+\$%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% 26% +'7' + #5\$%\$. 00%J#''% 26' * (*#3#7' : ' 6%5''#76*' 2%0*) - % 2' #: "B)*#2: %5) - - , 2#+' \$7%L. 5''%' . - %\$%' \$() 2\$#B7' %0)*%0, 26*. #2: % 26%(, *5''. \$#2: % #0+\$%0)*%' ' % 5''#76*' 2%' ' 4% 6) (+?%<77%_@%B. *\$#4%' . - \$C% \$%J' 77% \$%- . 24%5). 5'' \$% 26%\$. 00% 6) (+ ' 6% +%0' . \$+%) 2' %5''#76?%E3' * . 77C%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$C%5). 5'' \$C% 26%\$. 00% 6) (+ ' 6% %' 5)*6%@1S%5''#76*' 2%'#\$%(. \$+% '') 7#6. 4%\$' . \$) 2?%0%

%

M)*%' ' %@+' %5) 2\$' 5, +#3' %4' . *C% % *), (%) 0%B9%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$%(. *#5#(. + ' 6%#2%' ' %D' 37#2%L<M[% L' *3#5' % - - ' *\$#) 2%# (#2%(. *+2' *\$' #(%J#''%' ' %)*. : . 2#/. #) 2%L) 7' \$%0)*%L), 7\$?%62% . 2, . *4%NSNSC% ' 7' 3' 2%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$%0*) - %\$' 3' 2%#00' ** 2+%'. . - \$%*. 3' 7' 6%)*X' J%E*7' . 2\$%)*%6\$+#B, + ' %J#2+' *% Z. 5W' +\$% 26%\$'') \$%)*% 3' *%aSS%5''#76*' 2% 3' *%' ' %5), *\$' %) 0#3' %6. 4\$?%0%

%

D, *#2: %&' ' % 0. 77%&' ' %M# 76%Y) 5W' 4%'. - %'. 6% %\$' 2\$. +#) 2. 7%\$' . \$) 2C%' 5) * 6#2: %&' ' %-) \$+%< 99%J #2\$%#2%
(*): * . - %' # \$+) * 4% 26% 63. 25#2: %&' %&' %X9<<%M#2. 7%M), *%B' 0) ** % 0. 77#2: %&' % 3' 2+, . 7%2. +#) 2. 7%
5". - (#) 2%&X) * +''% 9. *) 7#2. %2%&' ' %\$' - #0#2. 7%*, 26?%8) \$+) 2% 9) 77' : ' % . * 7#* %' . 6% 63. 25' 6%&' %&' ' %
<99% 9". - (#) 2\$''#(% . - ' %B' 0) ** % 7\$) %1 4 (+) 8 (") 3 (') - 3 (%) 6m / (%M) T c46004610206

8)\$+)2%9)77' : ' %0' - .7' %\$W# ' *%) %5) - (' + ' % + % ' ' % X9 < < %9" . - (#) 2\$ " # (?%8# ' 7' % (7. 5' 6% @0+ " %) 3' * . 77% #2%
+ " ' % # . 2+ % \$7. 7) - ?%
%
<77% \$ (*#2: % \$ () * + % ' . 6% " ' # * % \$ ' . \$) 2\$ % * , 25. + ' 6% 6 , ' %) % " ' % 9 EFGDH @ I % \$ # \$? % K . 5 *) \$ \$ ' C % J " ' # 5 " % ' . 6%

+''%E00#5'%)0L+, 6' 2+H<+'7'+'%<5. 6' - #5%' *3#5' \$%L<<L>%': . *6#2: %(*)5+)*' 6% V. - \$?%a ''' %<8%
 ". 6%' 5) - - ' 26' 6%' ". +% 2% 7' 5+*) 2#5%2) + #0#5. #) 2%) 0%*. 3' 7%6. + '\$%0) *%\$, 6' 2+H. +'7' + '\$%B' %
 (*) 3#6' 6%) %0. 5, 7+4%) *%\$, 6' 2+H. +'7' + '\$%#2%' ''' #*%57. \$\$ \$C#2% 66#)# 2%) %''' %5, **' 2+%(* . 5+#5' %) 0%
 ". 3#2: %0. 5, 7+4%#: 2% %(. (' *%0) * - %) 2%' ''' %0#* \$+%6. 4%) 0%57. \$\$ \$?%a ''' %<8% 7\$) %'. 6%' 5) - - ' 26' 6%' ". +%
 +''%0) * - % \$' 6%B4%\$, 6' 2+H. +'7' + '\$%) %' c, ' \$+%(*)5+)*#2: % ** . 2: ' - ' 2+\$%0) *% V. - %5) 207#5+\$%B' %
 -) 6#0# 6%) % 00#* - %' ". +%''' %0. 5, 7+4% - ' - B' *% 26%\$, 6' 2+H. +'7' + '%*#' 6%B, +%J' *' % 2. B7' %%)% - . W' %
 \$' (. * . +' % ** . 2: ' - ' 2+\$?%a ''' %J*) 3) \$+; %00#5' %' . \$%

(*) : * - % . \$0#2#\$''' 6%' '\$' . \$) 2%2%' '%') (%NA%) , *%#- ' \$%) 3' *%' '%' (. \$+% 5. 6' ?%# ''#\$%
 . 5''# 3' - ' 2+%'. \$%) - ' % 3' 2% \$%) \$+) 2%) 77' : ' %(\$%) 2' %) 0%) 274%J) %5'') 7\$%2%' '%' J) J' *%A%
 5) 20' ** 25' \$%J#+') , +% %* . 5W% . 5#7#+4C%' c , #*#2: %'' % - ' 2;\$% 26%J) - ' 2;\$%' . - \$%) (%(. 5+#5' %
 ' 7\$' J''' *' %5, **' 2+74% +%Y . *3. *6>?%#%

%
 !''' %6#\$5, \$\$#) 2%) , 5''' 6%) 2%' 3' * . 7%) (#5\$%#257, 6#2: %57. \$\$%5''' 6, 7#2: C%- ' 2+. 7%' . 7+' C%#2+' *2. #) 2. 7%
 \$+ , 6' 2+\$C%6' : *' ' %5) - (7' #) 2%) (+#) 2\$C%J''' +''' *%\$+ , 6' 2+H. +'7' + '\$%') , 76%B' %5) - (' 2\$. +' 6%) *%' ''' %
 , \$' %) 0%' ''' #*%2. - ' C%# - . : ' % 26%#W' 2' \$C% 26%' ''' % 6' c , . 54%) 0% (' %6# - % 77) J . 25' \$%) *%\$+ , 6' 2+H
 . +'7' + ' % - ' . 7\$%J''' 2%' * . 3' 7#2: ?%#%

%
 !''' %5) . 5''' \$%- ' 2+#) 2' 6%' ''' %(*) B7' - %\$+ , 6' 2+H. +'7' + '\$% . 5' %2%2. 3#: . +#2: %#: ''+%5''' 6, 7' \$%J''' 2%
 5'') \$#2: %57. \$\$' \$?%#B' 5. , \$' %(* . 5+#5' %) 0+ 2%) 55, *\$%6, *#2: %\$+ . 26. *6%57. \$\$%#- ' %B7) 5W\$n#2%- . 24%

5) - (' 2\$. +#) 2% - ' 5". 2# \$ - %J), 76%B' %' : , 7. + ' 6C% 26%J". +%) , 76%B' %) 2' %) % 2\$, ** %+#\$% c, #+. B7' %
 \$) % 77%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$B' 2' 0#?%E2' %) . 5''% \$W' 6%') J%) - (' 2\$. +#) 2%) *%XGK%J), 76%2+ ' * . 5+%J #+ ''%
 \$+ #(' 26\$% (. #6%) *%0, 77%) \$+%) 0% ++' 26. 25' ?%M) *% V. - (7' C%#25' %) - (' 2\$. +#) 2%) *%XGK%5' *+. #274%
 J), 76%B' % . V. B7' %25) - ' C- #. "+%5") 7. *\$''#(\$%'' . +%257, 6' %) \$+%) 0% ++' 26. 25' % 7\$) %B' 5) - ' %
 +. V. B7' o%E2' %) . 5''% V (* \$ \$ ' 6%) 25' * 2%'' . +%''#%) , 76%' . 6%) %'' %\$ () *+\$%) 0%B. \$W' +B. 77% 26%
 0)) +B. 77C%J ''#5''%(*) B. B74% . 3' %'''' % -) \$+%XGK%) (() *+, 2##' \$C%2' ' 6#2: %6#00' ** 2+%) 20' ** 25' %
 :) 3' * 2. 25' %\$+*, 5+, ** \$?%A '' ' % *) , (% : ** ' 6%' '' %\$ \$, ' %\$%) - (7' V% 26% . # \$ ' \$%- . 24%\$ \$, ' \$%'' . +%
 J), 76%2' ' 6%) %B' % 66** \$ \$ ' 6?%
 %
 G2% ' \$() 2\$ ' %) % c, ' \$+ #) 2% B), +%J''' +'' *%''' % (' *6# - %0) *%)) 6% V (' 26#+, ** %6, *#2: %\$+, 6' 2+H

' V. - (7' C%9) - - , 2#5. +#)2>C%)%J#5''#2: %2+)%'')\$' %- .L) *\$% . + ' *%2%) 2' ;\$5)77' : ' %5. *' ' *%- . 4%B' %
' . \$# ' %' . 2%) *%- . L) *\$%'' . +%' . 3' %- . 24%' c, #' 6%' c, ' 2+#. 7%) , *\$' \$?%#^#3' 2%' '' %5) 2\$+* . #2+\$%) 0%
(* . 5+#5' %5'' 6, 7' \$C%' 7' 5+#2: % %- .L) *%J#+'%-) *' %5) , *\$' %) (+#) 2\$%- #: ''+%- . W' %5'' 6, 7#2: %57. \$\$' \$%
' . \$# ' ?%#d '' '\$'' . *' %) 0%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$%- .L) *#2: %2% %5# ' 25' %\$%' 2' * . 774%# ' \$\$%' . 2%' . 70%) 0%' '' %
5) - (. * . B7' %\$'' . *' %) 0%2) 2H. +'7' + ' \$% 26%' ''#\$%- . 4%B' %6, ' %2%(. *+%%)%6#0#5, 7+4%5'' 6, 7#2: % . B%
' c, #' - ' 2+\$C%) - ' %) 0%J ''#5''% *' %7)++' 6%) *%''*' ' H%) *%0) , *H'' , *%#- ' %B7) 5WS?%

%

L+, 6' 2+H. +'7' + '\$%2M*' \$' - . 2%) (#5%L' - #2. *\$% 55), 2+' 6%) *%_%('5' 2+%)0%' '\$+, 6' 2+\$%' : #+' *' 6%
 0) *%''' \$' %57. \$\$' \$C% ' \$%' . 2%' . 70%' ' #*%) 3' * . 77%' . *' %) 0%K?A%('5' 2+% -) 2: %0#*\$+H4' . *%
 , 26' * : * . 6, . + '\$?%A ' '#%' (' \$' 2+' 6% B), +%F%('5' 2+%)0%#*\$+H4' . *\$+, 6' 2+% +'7' + '\$C%- , 5''%) J' *%
 +' . 2%' ' %A%('5' 2+%)0%#*\$+H4' . *%2) 2H. +'7' + '\$% . W#2: %'' \$' %57. \$\$' '\$?%A ' '\$' %) 2' H5*' 6#+'\$' - #2. *\$%
 . *' % * . 6' 6%) 2% %(. \$\$%6%0 . #7%B. \$#\$% 26% *' % %B' ''#57' %0) *%0#*\$+H4' . *\$+, 6' 2+\$%)% ' +%) %W2) J% %0 . 5, 7+4%
 - ' - B' *?%P' - B' *\$%\$, : : ' \$+' 6%' . +%) *# ' 2+. +#) 2%) , 2\$' 7) *\$%B' % 25) , * . : ' 6%)%(*) -)+' %M*' \$' - . 2%
 !) (#5%L' - #2. *\$%)%25) - #2: %\$+, 6' 2+H. +'7' + '\$?%0%

%

&' 7. +#3' 74% J\$+, 6' 2+H. +'7' + '\$%(. *+#5#(. +' %2%a0Y), *\$%' +*' . +\$C% 55), 2+#2: %0) *% B), +%_?Ap%) 0%
 \$+, 6' 2+\$%#2%' '#\$(*) : * . - C% B), +%' . 70%) 0%' ' ' #*%) 3' * . 77%K?A%('5' 2+% '\$' . *' % -) 2: %0#*\$+H4' . *%
 , 26' * : * . 6, . + '\$?%A ' '' %) J%(. *+#5#(. +#) 2% . +' %AN' 74%' 07' 5+\$%5) 207#5+\$%J#+'% (. 5+#5' % 26%
 5) - (' +##) 2%\$5''' 6, 7' \$?%B, +%' +*' . +% ++' 26. 25' % -) 2: % 77%\$+, 6' 2+\$%' . \$%B' ' 2%0. 77#2: %) 3' *%''' %
 (. \$+% J%4' . *\$C% 26%) %(. *+#5#(. +#) 2% . +' \$%) 0%\$+, 6' 2+H. +'7' + '\$%- . 4%' 07' 5+%B*) . 6' *%0) *5' \$?%E2' %
 - ' - B' *%() #2+' 6%) %''' %' \$#*' %B4%\$+, 6' 2+\$%) %B' %) 2%5. - (, \$%6, *#2: %' ' %J' ' W' 26% 26%) %00' *#2: %
 ' +' . +%) (+#) 2\$%' . +% *' %\$'') *+' *% 26%B. \$' 6%2' . *B4%) *%) 2>%5. - (, \$%- #: '' +%B' %J) *+' % V(7) *#2: %

%

^' ++#2: %J) *6%), +%J#'' #2%<+'7' +5%\$ B), +%''' \$' %0#*\$+H4' . *%0) * - . +#) 2%57. \$\$' \$% 26%(*) : * . - \$%' . 6%
 B' ' 2%\$, : : ' \$+' 6%' . \$+%\$ (*#2: %B4%' . 6%) . 5''' \$%J'')% ++' 26' 6%' ' %<8% - ' ' #2: %) 2%< (*#7%NI C%NS@1 %
 . 26%

J#''%+%'. \$+@S\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$%. 2: '6%*) - %@k%)%NS% 26%' ' %2, - B' *%J#''%+%'. \$+%NS\$+, 6' 2+H
.' +'7'+'\$%. 2: '6%*) - %N%)%A?%%

%

<2)+'' *%J. 4%)% \$\$' \$\$%57, \$+' #2: %(\$%)%5)2\$#6' *%'' %#\$+*#B, +#)2%)0\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 5*)\$\$%57. \$\$%
\$' 5+#)2\$%#2%J'' #5''%+%'. \$+%2' %\$+, 6' 2+% +'7'+'%\$% 2*)77' 6?%D, *#2: %0. 77%NS@1C%' 5+#)2\$%J#''%@S%
(*5' 2+%)*%-')*' %\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 55), 2+' 6%) *% B), +%2' H+' #*6%)0%' 5+#)2\$%' . 3#2: %\$+, 6' 2+H
.' +'7'+'\$% 2*)77' 6?%d ''#\$%0. 77\$%' . *(74%+%#:' '' *%(' *5' 2+.: '\$%)0\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 2*)77- ' 2+%
L' 5+#)2\$%J#''%NS%(' *5' 2+%)*%-')*' %\$+, 6' 2+H. +'7'+'\$% 55), 2+' 6%) *% %#++7' %)3' *%2' H+' 2+'%)0%

<%)\$##3'0#26#2:)%0%5.6'-#5%-#5)26,5+%' .+%'\$,7+\$#2%'%'\$+,6'2+0.#2:)%%) ,*\$'-%-#:'+'2)+%
 .00'5+%'+'7'+#5\$%7#:#B##+40)*%'%'2'V+%'-'\$+'*%0%'%'\$+,6'2+H.'+'7+';%('*)*- .25'%2)+''*%
 5) ,*\$' \$%- ' '+\$%(*) :.*\$%)J .*6%' :*' '\$+.26.*6\$%8B,+#+%5),76%' .3' #- (7#5.+#)2\$%) *Q' V+* .%
 B'2'0#+\$R%) *%V.-(7' #- (*)(' *%\$\$#\$+.25'%)2%2%V.-)%%\$\$#:2-'2+?%<%2' :.#3'0#26#2:)-#:'+'2%
 .7\$)%' .3' #- (7#5.+#)2\$%) *\$,5''Q' V+* .%B'2'0#+\$R%26%' .6%)%2%9<<%#)7.#)2?%Q' '' '\$'Q' V+* .%
 B'2'0#+\$R%) ,76%Q)*%V.-(7'Q'B' %24%\$\$#\$+.25'%)\$+,6'2+H.'+'7+'+'5'3'\$%' .+%\$2)+%'2'*.774%
 .55)*6'6%)%77\$+,6'2+\$%3'2%') ,: ''%' '*%J.%2)%5.6'-#5#2+' :*#4%#)7.#)27'k%
 %

D, *#2: %'%' %\$5, \$\$%)2%' .+%)7)J'6%Q, '\$+#)2\$%*)\$' %B) ,+%J''4%'%'5)-(7#.25'%)00#5'Q2' '6\$%)%
 W2)J%B) ,+5.\$' \$%' .+%' *%#77#2%(*')5'\$\$%+%''%26%)0%'%'\$-'\$+'*%2)+%4'+%6Z,6#5.'+6>?E2' %
 -' -B' *%V(*'\$'6%)25' *2%B) ,+5+,6'2+\$%;6, '%(*)5'\$\$%#:'+\$?%L)-'%-' -B'*\$%\$W'6%J'4%+%'\$%
 2)+%,00#5# '2+%)%#-(14%B\$'3' %%*.6'%)0%QMR%)*QGR%#25)-(7'+>%0+'*%'%'\$-'\$+'*%26\$C%\$\$
 W2)J#2: %'%' %*.6' %J) ,76%(' *-#%6'+* -#2.#)2%)0%7#:#B##+4%)5)-('+'C%26%' '*B4%- .W'%'%' %
 \$+.,\$%)0%'%'2+' :*#4%5.\$'%'6,26.2+?%
 %

9.\$' \$%2%(*')5'\$\$%+%''%26%)0%'%'\$-'\$+'*2'6%)B'%'(*)+'6B'5.,\$'%)0%(\$+H\$.)2%
 5)-('+'#)2%' .+%)55,*\$%0+'*%'%'\$-'\$+'*%26\$%?' :?C%B)J7% .-'\$C%B.\$'B.77%' .-(#)2\$'#(\$C%
 7.5*)\$\$'5'' .-(#)2\$'#(\$C%*.5W%5'' .-(#)2\$'#(\$>?%<7+') ,: ''\$+,6'2+H.'+'7+'\$%5.2%' - .#2%7#:#B7' %2%
 (\$)H\$' .)2%J#+'% %*.6'%)0%QGR%#25)-(7'+>%0%#%\$%V(5+'6%)B'5''2:'6%)%Q(\$\$2: %*.6' C%
 +'%'5)-(7#.25'%6#*5+)*% .%#26#5.'+6\$'''%J) ,76%'5)-'26%(,7#2: %\$+,6'2+H.'+'7+'%) ,+%)0%
 5)-('+'#)2%0%'%'QGR%J.\$%#W'74%)%'\$,7+#2%2%QMR%' .+%- .W'\$%#-%)*%' *%2'7#:#B7' %?
 %

!''%<8% :''6%)%J)*W%J#+'%5)-(7#.25'5+.00%)%2\$,*' %#-'74%'(*)*#2:)%2#2+' :*#4%5.\$'\$\$26%
 +)%V(7)*%J#+'%'%'%J*)3)\$+;\$%)00#5' %J.4\$%)#- (*)3'5)2\$#\$+254%2%'%'2+' :*#4%(*')5'\$\$' \$%
 .5*)\$\$%'%' %26' :*.6, .+'%5''))7\$?%
 %

L+'3' %B, \$'''C%<\$#\$+.2+%'+'7'+#5\$%D#*'5+)*%Q)*%L(*)+'\$%P'6#5#2' %B\$+'6%J#+'%'%'%<8%+#+\$%
 -' '+'#2:)%2%E).>G)1&17&89: ;%)%(*')3#6' %2%)3' *3# 'J)0%'%' %L(*)+'\$%P'6#5#2' %D' (. *+- '2+?%
 L+'3' %\$%2)J%2%'#\$%_f''%A' .%+%B)\$+2%Q)77' : '?%V'%)3' *\$' '\$%a%5' *#0# '6%\$(*)+'\$%*.#2'*\$%1'J''%)
 .*' %0,77%#-'%\$+.00%- ' -B'*\$%26%A'J''%) *%'#6'2+%' .#2'*\$>%L(*)+'\$%P'6#5#2'%' .%0.5#7##' \$%2%
 9)2+'%M)* ,-%26%'%' .JW'4%Q'2+'*C%B)+'%0%) ,: ''74%'%'\$.-'%\$#/'?%QJ)H+'#*6\$%)0%'%'\$+.00%'*%
 B.\$'6%Q)2+'C%J'#5''% .267'\$B.\$W'+B.77%26%-)\$+E74-(#5%\$(*)+'\$C%26%)2'H+'#*6#2% .JW'4%
 J''#5''% .267'\$Q)))+B.77%\$J#- -#2: %26%#3#2: C%\$W#2: C%\$.#7#2: C%26%'22#%?%
 %

X'J+)2HT'7'7'\$'4%Y)\$(#.#7%(*')3#6'\$%\$'3'*.7%' .7+'H\$'3#5' %(*')3#6'*\$%26' *%5)2+* .5+%'J#+'%
 8)\$+2%Q)77' : '?%Q' '\$' %257,6'%'%'-%'6#5.7%6#*5+)*%(*')+'')('6#5%\$, *:')2>C%- '6#5.7%6)5+)*\$%
 \$' *3#2: %\$%' .-%('4\$#5#.2\$%26%)2\$,7+.2+\$C%Q('4\$#5.7%'* .(\$#+C%Q2,+*#)2#\$+C%- .\$. : '%
 +'%' .(\$#+C%26%- '2+.7%' .7+'%(*')3#6'*\$%?%Q'%' %L(*)+'\$%P'6#5#2' %D' (. *+- '2+%' .%2%)2H\$+'%#H'.4%
 5. (.B##+4?%L+'3' %- '2+%)2'6%' .+%L(*)+'\$%P'6#5#2'%' .%\$%'%\$- .77'\$+5+.00%-)2: %<99%2\$+##, #)2\$C%
 4'+%- ,+\$%(*')3#6'5)3' *.'%Q)*%Q)3' *%kSS\$+,6'2+H.'+'7+'\$%26%_@%\$(*)+'\$C%)+BT4-

L' *3#5' \$;NaH''), *%5. *' %0. 5#7#+4C%) - ' +''#2: %'. *' 74% 3. #7. B7' %) 2%-)\$+%5)77' : ' %5. - (, \$' \$%)6. 4?%
L+, 6' 2+H. +'7' + ' \$%, \$(' 5+ ' 6%)0%'. 3#2: % %5)25, \$\$#)2%5. 2%B' %\$' 2+%)%'#\$%)2H5. - (, \$%NaH''), *%5. *' %
0. 5#7#+4%)*)B\$' *3. +#)2% . +' ' *%' . 2%' . 3#2: %) %B' % 6- #+' 6%)% %7)5. 7%')\$(#. 7?%L+' 3' %- ' 2+#)2' 6%
+' . +%'' %'#: ''7#: ''+\$%'#\$%NaH''), *%5. *' %0. 5#7#+4%)%(. *' 2+%)0%' 5*, #+\$?%%
%
<%J#6' H*. 2: #2: %6#5, \$\$#)2%)7)J' 6%L+' 3' ;%)3' *3#' J(%) , 5''#2: %)2%' 3' *. 7%) (#5\$%#257, 6#2: %

- #: '+%B' %) #2+ : * . + ' % - ' 6# . #) 2% 26b) *%4) : . %2+) %* . #2#2: %' : # - ' 2\$?%<% - ' - B' *% \$W' 6%J ' ' + ' ' *% \$+ , 6' 2+H . + ' 7' + ' \$% ' *% (*) 3#6' 6%07 , %\$') + \$?%<X' J +) 2HT ' 77' \$7' 4%') \$+ \$%\$ ' \$ \$ #) 2\$%#2%0) 2+ ' 0) *%\$+ , 6' 2+H . + ' 7' + ' \$% . 26% + ' 7' + #5\$%\$+ . 00>%<) %' 5' #3' #07 , %3 . 55#2 . #) 2\$% . 5'' 0 . 77?%#2%\$ ' () 2\$' %) % - ' - B' * : % c , ' \$+ #) 2% B) , + %2 , + * # #) 2C%L + ' 3' %2) + ' 6% . + %X' J +) 2HT ' 77' \$7' 4% (*) 3#6' \$% % (. * + H + # - ' %' \$ #6' 2+ % 2 , + * # #) 2\$+ ?% %

%
L+ ' 3' % - (' . \$ # / ' 6% ' . + %L () * + \$ % P' 6#5#2' % (*) 3#6' \$% ' ' ' %\$. - ' %\$ ' + %) 0%\$ ' * 3#5' \$ % 0) *% 77%\$+ , 6' 2+H . + ' 7' + ' \$% * ' : . * 67' \$ \$ %) 0%\$ () * + %C% 7+ ') , : ' % ' ' ' %\$+ . 00#2: % 7' 3' 7% - . W' \$% ' # \$ % 5 ' ' . 77' 2: #2: ?%P' - B' * \$ %\$, : : ' \$+ ' 6% ' . + % 6 . + . %) 2\$% + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % (' * 5' (+ #) 2\$%) 0%L () * + \$ % P' 6#5#2' % - # : ' + %B' % ' ' 7 (0 , 7%#2%) 5 , - ' 2+2: % ' ' ' % 2 ' ' 6%0) *% -) * ' % \$) , * 5' \$?%P' - B' * \$ % : * ' 6%) % # \$ 5 , \$ \$ % ' ' ' \$ ' % \$ \$, ' \$ % + % 0 , + , * ' % - ' ' + #2: % 2% ' ' ' % \$ (* #2: % J # ' ' % ' (* ' \$ ' 2+ . + #3' \$ %) 0% ' ' ' %L + , 6' 2+H < + ' 7' + ' % < 63# \$) * 4%0) - - # + ' ' ' ?% %

%
! ' ' % < 8% - ' + %) 2%J) G14312&K78989% + % ' ' %) 00#5' \$ % 0%L + , 6' 2+H < + ' 7' + ' % < 5 . 6' - #5% ' * 3#5' % \$ L < < L > %) 2% + ' ' % \$ ' 5) 26%07) *%) 0% ' ' ' % . J W' 4%0) 2+ ' * ?% < + + ' 26' ' \$ % 0 *) - %L < < L % 257 , 6' 6%P#5 ' ' . ' 7%Y . * # \$ % D # ' ' 5+) * > %C D . gP) 2%P' * W' * \$) 2% < \$ \$) 5# . + ' D # ' ' 5+) * > %C < - 4%P) * : . 2%L' 2#) * % < \$ \$ # \$ + . 2+ % D # ' ' 5+) * > %C 26% < ' ' 7' 4% ^ * # : \$ B 4% < \$ \$ # \$ + . 2+ % D # ' ' 5+) * > %

%
P#5 ' ' . 7% (*) 3#6' 6% 2%) 3' * 3# J %) 0% ' ' ' %) 00#5' C%6' \$ * # B 2: % ') J % ' ' %\$ ' ' % ' ' % - # \$ \$ #) 2%) 0%L < < L % \$ % \$, (() * + #2: % ' ' ' % < + ' 7' + #5\$%D' (. * + - ' 2+ , \$ % \$ + * . + ' : #5% (*) * # + 4%) 0%0) \$ + ' * #2: %\$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' 0) * - . #) 2?% Y ' % # : ' ' 7# : ' ' + ' 6%\$ ' 3' * . 7% 7' - ' 2+ % # 257 , 6#2: % - . #2+ . #2#2: % 5 . 6' - #5%\$, 55' \$ \$ % B 4%) 2\$ \$ + ' 2+ 74% . 2W#2: % 2' . * % ' ' ' %) (%) 0% ' ' ' % < + 7 . 2+ #5%0) . \$ + %0) 20 ' * 25' % 2% X 9 < < % (' * 0) * - . 25' % - ' + #5\$C% 2 ' . 25#2: % . 5 . 6' - #5%\$, (() * + %\$ ' * 3#5' C% 26% 25 * ' . #2: % () \$ + H : * . 6 , . + ' %) (() * + , 2# # \$ % B 4% ' 3' * : #2: % 89 ; \$ % . 7 , - 2# 2' + J) * W ? % L < < L ; % # \$ #) 2% \$ %) % B' 5) - ' % % 2 . #) 2 . 7% ' . 6' * # 2%0) * - . #3' %\$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % . 5 . 6' - #5%\$ ' * 3#5' \$?% %

%
P#5 ' ' . 7%2' V + % \$ 5 * # B' 6%0#3' %2' . * H + * - %) . 7\$%0) *% # \$ %) 00#5' d%0?%D' 3' 7) (% % 5 , 7+ , * ' %) 0% 7# : 2 - ' 2+ C% 5) 77 . B) * . #) 2C% 26% #2+ : * . #) 2% J # + ' ' % ' ' % 5 . 6' - #5%) - - , 2# + 4% 26% J # + ' ' 7' + #5\$eN?% [\$ + . B7\$ ' ' % % \$, 55' \$ \$ 0 , 7% -) 6' 7%) 0%\$, (() * + %) * 89 ; \$ % # 3' * \$ ' %\$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % ((, 7 . #) 2e% ?% - (*) 3' % 5) - - , 2#5 . #) 2% J # + ' ' %) . 5 ' ' ' \$ % 26% + ' 7' + #5\$% 6 - #2# \$ + . +) * \$ e a ?% [2 ' . 25' % 00) * + \$ %) % - . #2+ . #2% % 5 , 7+ , * ' %) 0%5) - (7# . 25' % 26% 5 . 6' - #5% #2+ : * # + 4e% A ?% - (*) 3' %) , + ' . 5 ' ' % 00) * + \$ % 26% 25 * ' . \$ ' % # \$ # B # 7 + 4% + ' *) , : ' ' % % ' 3 . - (' 6% J ' B \$ # + ' ?% %

%
G2%\$, (() * + %) 0% ' ' ' \$ ' %) . 7\$C%L < < L % ' . \$ % - . 6' %\$) - ' % 5 ' ' . 2 : ' \$ % 26% ' . \$ % ') * # ' 2+ ' 6% # + \$ %\$ + * , 5+ , * ' ?% U *) 5+) * #2: %\$ ' * 3#5' \$ % ' * %2) J %) 00 ' * ' 6%) 214%0) *% V . - %5) 207#5+ \$ % * # #2: %B' 5 . , \$ ' %) 0% + ' 7' + #5\$% 5) - (' + # #) 2?% [V . - %5) 207#5+ \$ % * # #2: %0) *%) + ' ' * % ' . \$) 2\$ % # 72' \$ \$ C%0 . - #74C% + 5?% * ' % ' . 267' 6% B 4% ' ' ' % \$ + , 6' 2+H . + ' 7' + ' % 26% (*) 0' \$ \$) * % # * ' 5+ 74%) * % B 4% ' ' ' %0) 22) * % M . - #74%K' . * 2#2: %0' 2+ ' * % 9MK9 > C% J ' ' #5 ' ' %

%

P#5".' 7% 2, - ' *. +' 6%' 3' *.7%)+''' *%#2##. +#3' \$%L<<L%#\$(, *\$, #2: ?%# '' '\$' %257, 6' d%

%

P)3#2: %) % \$4\$+' - %)0% 7' 5+*)2#5%, +) *%*' () *+\$%, \$#2: %^): 7' %0)* - \$%0)*%2)J% 26%

X. 3#: .+' %2%' '' %0, +, *' >e%

U*)3#6#2: %J *##2: %B\$%+. 00' 6%B4%, +) *\$%\$ (' 5#0#5. 774%' #' ' 6%)% \$\$\$+\$%J #+' %J *##2: %W#7\$e%

9*' . #2: % %2' J%5. +' :) *4%)0%, +) *\$%W2)J 2% \$%Q. 5. 6' - #5%- ' 2+)*\$R%J '')%J #7%(*)3#6' %B*). 6%

\$, (() *+%0) *%'' ' 7(#2: %\$, 6' 2+H. +' 7' + '\$%6' 3' 7) (%' . *2#2: %\$+* . +' : #' \$C%J '' #1' %5)2+#2, #2: % \$%#2%

+'' '% (. \$+%%)%(*)3#6' %* . 6##)2. 7%Q5)2+' 2+R%, +) *\$e%

Y#*#2: % * . 6, . +' % \$\$\$+\$+. 2+\$%)%

G2%''%6#\$5, \$\$#) 2%'' . +0)7) J' 6%P#5'' . ' 7;\$(*' \$' 2+. +#) 2C%- ' - B' *\$% \$W' 6%J''' +''' *%''' %X. 3#: . + ' %
\$)0+J. *' %J. %\$5. (. B7' %)0#2+' : * . +#) 2%J#+' %''' %P. 23. \$)5), *\$' % - . 2. : ' - ' 2+%)0+J. *' ?%P#5'' . ' 7%
#26#5. + ' 6%'' . +%''#\$%\$'') , 76%B' %() \$B7' ?%E2' %- ' - B' *% \$W' 6% B) , +%''' %5, **' 2+%(* . 5+#5' %)0%L<<L%
5) , 2\$' 7) *\$%-) 2#+) *#2: %\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$)2)P. 23. \$)5) , *\$' % (. : '\$% 26%J'' . +% V. 5+74%''' %
5) , 2\$' 7) *\$%J ' *' % #3' 2% 55' \$%)?%P#5'' . ' 7)2)+' 6%'' . +%''' %5) , 2\$' 7) *\$%' . 3' %) 274%) B\$' *3' *\$%+ . + , \$%
. 26%''#\$% 55' \$%)\$%5) 2\$%\$+' 2+%J#+' %M[&U<% , 7' \$)B' 5. , \$' %+#\$%0) %' %' : ##- . + ' % 6, 5. +#) 2. 7%(, * () \$' ?%0%
%

!''' % *) , (%) , *' 6%''' %2' . *74H5) - (7' + ' %0) , *+' %07)) *%\$ (. 5' %B' 0) *' % 6L) , *2#2: ?%E2%''' %0) , *+' H
07)) *C% %5) , (7' %0%)) - \$%' . 3' %B' ' 2%5) 23' *' 6%) % 2%) (' 2H07)) *%07' VH\$ (. 5' % . 4) , +C%J#+' %\$- . 77%
00, ' 7#2: %\$+ . +#) 2R%)(*) 3#6' %0)) 6%\$2. 5W\$%0) *\$%+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$% 26% %2' J74%6' #2: 2' 6%Q) B\$' *3. B7' R%
: 7. \$HJ#26) J' 6% V. - %(*' 5+) *#2: %*) - ?%V#+\$#2: %) 00#5' \$%) 2%'' . +%07)) *% *' % 7\$) %B' #2: %' 0' \$''' 6?%
T #+' %''' %25* . \$' 6%\$ (. 5' %0) *%L<<L%''' %) 00#5' %)0%L+ , 6' 2+H<+'7' + ' %D' 3' 7) (- ' 2+% . \$%' 7) 5. + ' 6%
0*) - %P) 2+' %%) . JW' 4C%J'' #5'' %\$'') , 76% 2'' . 25' %+\$% B#7#4%) % 00' 5+#3' 74%\$, (() *+\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$?%
%
%
%

<+%''' % - ' ' +#2: %) 2%J) G14312&: L7&8989%Y' . 6%M)) +B. 77%(') ' . 5'' % 00%Y. 07% 46%<D%P. *+#2%(') 8(. *) 1 (-) - 6 () 5 (2) 3 (6

(* . +# ' % +#) 2%\$5''' 6, 7' \$%0' *%B. \$4%\$ () * + \$? %0%

J' 00% 26%P. *+#2%) 00' *' 6%''' #*(() - 6 (') - 11 (*) - 8 (\$) - 9 (() - 6 (') - 11 (5) 1 (+#) - 19 (3) - 13% (') - 11 (\$) - 9 (%) -
J' 00%B' : . 2%B4%' \$5*#B2: %) J%' % J) , 76%#W' %) %' . 5'' % , +% 5*) \$)5. - (() 10 (,) 10 (\$) 7 (C) - 4 (%) 16 (5) 17 ()) 12 (2) 10 (

#23)73' %''' %\$+ , 6' 2+%B) 64C%' 77%B' ++ *%2. ** . +#3' \$%

. B) , +%\$+ , 6' 2+H. +'7' + ' \$C% 26%(() 3 (,) 3 (B) 3 (7) - 11 (#) - 11 (5) 9 (#) - 11 (/) 3 (')) 3 (%) 8 (2) 3 () 5 (+) 8 (%) 8 (L) - 1 (,
. 26%5) - - , 2#4%\$' *3#5' %5) 2+*#B, +#) 2\$?%
%

D, *#2: %''' %J#6' * . 2: #2: %6#\$5, \$\$#) 2%'' . +0)7) J' 6C%- ' - B' *\$% . #5' 6%\$' 3' 7%\$,\$, '\$?%(') 12 () 4 (.) - 1 (5) 9 (") 2 (') \$%' .
H. +'7' + ' \$% 26%\$) %5. 2%B' %2\$+* , - ' 2+. 7%2%(() 3 (*) 1 () 5 (3) - 4 (#) - 10 (6) 3 (#) - 10 (2) 3
57. \$\$% ++' 26. 25' % 26% 5. 6' - #5% 00) *+?%Q (') 7 (') 00%2)+' 6%'' . +%6, *#2: %' #5%#*\$+%'. - % - ' ' +#2: %' %' . 6%
' - (() 3 (") 3 (.) 1 (\$#) - 10 (/) 4 (')) 2 (6) 3 (%) 9 (+) 9 (") 3 (') - 2 (%) 9 (#) - 10 (-) - 5 ((() 3 () 5 (*) 1 (+) 9 (.) 1 (2) 3 ()
J #+' %\$+ . 00%0*) - %''' %) 00#5' %)0%L+ , 6' 2+H<+'7' + ' %<5. 6' - #5%L' *3#5' \$%L<<L%> 26%\$ (' . W\$%6#* 5+74%J#+' %
+') \$' %' . - % - ' - B' *\$%#6' 2+#0# 6% \$%2' : 7' 5+#2: %''' #*% 5. 6' - #5\$?%0%
%

M. 5, 7+4%) 00#5' %') , *\$% *' % %' \$) , *5' % 3. #7. B7' %) % 77%\$+ , 6' 2+\$% 26%) 2' %<8%- ' - B' *% \$W' 6%J''' +''' %
5) . 5''' \$W2) J%') J%' % 4%J) *W?%T'' #7' %5) . 5''' \$% *' % J. *' %)0%''' % - (() 3 () 5 (*) 1 (+) 9 (.) 1 (2) 3 (5) 10 (')) 2 (%) - 13 (

L' - #2. *\$C%9), * . : ' %)% 2) J %57. \$\$' \$C%Y. 70+#- ' %&' +*'. +\$C% 26%L' 2#) *%9. (\$+) 2' %L' - #2. *\$% \$% *' . +%
) (+#) 2\$%0) *%(' *\$) 2. 7% *) J +' % 26%6' 3' 7) (- ' 2+%B4%\$+, 6' 2+\$?%L+, 6' 2+H. +' 7' + ' \$% *' %
 , 26' *** (*' \$' 2+ ' 6%#2%- . 24%) 0%#'' '\$ %57. \$\$' \$% 26%(*): * . - \$?%E2' %\$, : : '\$+#) 2%#\$%)%-. W' %\$, *' %
 . 63#\$' *\$%0) *%\$, 6' 2+H. +' 7' + ' \$% +0#*\$+H4' . *%\$, - - ' %) *# ' 2+. +#) 2%\$' \$\$#) 2\$%# : ' 7# : '' +%'' '\$ %0) * - . +#) 2%
) (() *+, 2##' \$% 26% - (' . \$#/ ' %'' %B' 2' 0#+\$%) 0% ' ++2: %) %W2) J %0. 5, 7+4%- ' 2+) *\$%''*), : '' %'' %0#*\$+H
 4' . *% 63#\$\$#2: %57. \$\$' \$?%^#3' 2%#'' %#- ' %5) 2\$+* . #2+\$%'' . +%(*. 5+#5' % 26%5) - (' +##) 2%(7. 5' %) 2%
 \$+, 6' 2+H. +' 7' + ' \$C% 2) +'' *%\$, : : '\$+#) 2%#\$%)%#7) *%* ' +*'. +%(*): * . - #2: %) %\$, 6' 2+H. +' 7' + ' %
 \$5''' 6, 7' \$?%L'') *+ ' *%* ' +*'. +\$%'' . +%# . W' %(7. 5' %57) \$' %%) %5. - (, \$% *' % %() \$\$#B7' %) (+#) 2?%09. (\$+) 2' %
 57. \$\$' \$%6, #2: %\$' 2#) *%4' . %(*') 3#6' % 2%) (() *+, 2#+4%0) *%* ' 07' 5+#) 2%) 2%) 2' ;\$%5) 77' : ' %4' . *\$% 26%

!'''%<8%- '+%)2%)G14312&817&8989?%Q. 6' %P) **#C%L' 2#) *%<\$)5#. +' %D#' 5+) *C%L+, 6' 2+H<+'7' +' %
D' 3' 7) (- ' 2+% ++' 26' 6%) *%'' ' %0#*\$+%aA%- #2, +' \$% 26%'' 2%'' % *), (%\$ (' 2+%'' %* - . #26' %)0%'' %
+ #- ' %J#+'%- ' - B' *\$%)0%'' %L+, 6' 2+H<+'7' +' %<63#%) *4%Q) - - #++' ' %L<<9>?%
%

] . 6' % . 3' % 2%) 3' *3#' J%) 0%#2##. +#3' \$%#2%\$, 6' 2+H. +'7' +' %6' 3' 7) (- ' 2+%L'' %B' : . 2%B4%) #2: %
(*): * . - - #2: %B4%'' %) 00#5' %\$%) 5, \$' 6%) 2%'' *'' %B*). 6% *' . \$d%) - - , 2#+4%\$' *3#5' C%5. *'' %
* . 6#2' \$C% 26%('\$) 2.7%6' 3' 7) (- ' 2+%L%
%

G2%'' %#- ' %\$#25' %'' %) W%) 2%'' *%5, **' 2+%) 7' C%Q. 6' %' . \$%-) 3' 6% J. 4%Q*) - %'' %(* 3#), \$% ((*) . 5''%
) 0%'' c, #*#2: %(. *+5#(. #) 2%B4% . 5''%\$, 6' 2+H. +'7' +' %2% %5' *+. #2%2, - B' *) 0%(*): * . - % 5+#3##' \$%) % 2%
. ((*) . 5''%J'' *'' %(*): * . - - #2: %\$% . *: ' + 6%) %57. \$%4' . *%Q'' % . *7#* % (*). 5''% . 6%) 0+' 2%7' 6%) %
\$+, 6' 2+H. +'7' +' \$%# : 2#2: % (Q) *% 5+#3##' \$%#- (74B' 5. , \$' %) 0%5'' 6, 7#2: %5) 23' 2# 25' C%'' : . *67' \$%\$
) 0%J'' +' *'' %'' % 5+#3##' \$%J' *'' %' 7' 3. 2+%%) %'' - %(' *\$) 2. 774?%1 26' *%'' %2' J% ((*) . 5''C%
(*): * . - - #2: %2) J%#257, 6' \$% 2%) *# 2+. #) 2%) *%0#*\$+H4' . %\$+, 6' 2+H. +'7' +' \$%) % 557#- . +' %'' - %) %
8) \$+) 2%Q) 77' : ' e%5. *'' %J) *W\$'') (\$%) *%) (') -) *' \$%) %'' 7(%'' - %6' 3' 7) (%* \$, - ' \$C%) 3' *%7' ++' *C%
. 26%#2W' 6H

\$, - - ' *C% 26%)#25*' . \$' %\$, 6' 2+H. +'7' + ' %' 3' 7) (- ' 2+%(*) : * . - - #2: %0) *%\$, 6' 2+H. +'7' + ' %0) 2%
5. - (, %6, *#2: %'' %\$, - - ' *?%

%
G2%'' %6#\$5, (\$%) 2%'' . +%0)7) J' 6%- ' - B' *\$% \$W' 6% B), +%)) *6#2. +#2: %J#''%)+'' *% *), (\$%) 2%5. - (, \$%
+' . +%, (() *+%, 6' 2+% 3' 7) (- ' 2+ 26%) * - . +#) 2?%J. 6' #26#5. + ' 6%' *%0) 00#5' %' . \$%' . 5'' 6%), +%) %
) +'' *% *), (\$% 26% *# \$%) % 2\$, *' %\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% *' % J. *' %0) (() *+, 2#+' \$% 5*) \$\$%5. - (, \$?%
E2' %- ' - B' *() #2+ ' 6%), +%+%- #: '' +B' % \$' 0, 7%) %\$, *3' 4%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% B), +%' '' #*% V(' *# ' 25' %
(. *+#5#(. +#2: %2%'' \$' % 5+#3#+' \$?%0%

%
<+%'' #\$() #2+%2%'' %- ' ' +#2: C%'' %<8%'' . 2W' 6%J. 6' %0) *% ++' 26#2: % 26%J' 75) - ' 6%#V%- ' - B' *\$%
0*) - %'' %L+, 6' 2+H<+'7' + ' %<63#\$) *4%0) - - #++' '%L<<9>?%J) #2#2: %'' %- ' ' +#2: %J' *' %\$' 2#) *%
9. +'' *#2' %Q9. +R%8. 7#6) %F) 7' 4B. 77>C%, 2#) *%J' \$\$\$9*' ' 6) 2%T) - ' 2; \$%L * . 5W>C%\$' 2#) *%<6. - %M* 25'' %
=P' 2; \$%L) 55' *>C%\$' 2#) *%E7#3#. %F. , : '' 2%T) - ' 2; \$%L) 55' *>C%\$) ('') *' %P. 5%T' B\$+' *%P' 2; \$%^) 70>C%
. 26%\$' 2#) *%B# : #6%T)) 6%M# 76%Y) 5W' 4>?%

%
!'' %L<<9%- ' - B' *\$%J' *' %23#+ ' 6%) %\$'' . *' %'' #*% V(' *# ' 25' % 26%) 25' *2\$% \$%\$, 6' 2+H. +'7' + ' \$% +%
8) \$+) 2%0) 77' : ' ?%L' 3' * . 7%\$, 6' 2+\$%- ' 2+#) 2' 6% 5. 6' - #5% 63#\$#2: C%J#+' %\$) - ' %' . 3#2: %' 5' #3' 6%

E2' %<8%- ' - B' *% \$W' 6%J''' +''' *%''' %\$, 6' 2+\$%' . 6%B' ' 2% B7' %%)%(. *+#5#(. +' %2%)+''' *%2) 2H



Source: NCAA